

አሁን 5+  
ዕድሜ  
ለሆኑት  
ይገኛል

# እውነታዎቹን ያግኙ።

ልጅዎን ይጠብቁ።



ማህበረሰብዎን ይጠብቁ።

## ልጆቹ እና ወጣቶቹ ክትባት ሲወስዱ ደህንነታቸው የተጠበቀ ይሆናል።

ክትባቱ ህፃናትን እና ወጣቶችን ጨምሮ ሁሉም ሰው በኮቪድ-19 እንዳይያዙ ይከላከላል። ክትባቱ ሕጻናት እና ወጣቶች ከታመሙ በጠና እንዳይታመሙ ይከላከላል።

አዳዲስ የኮቪድ-19 አይነቶች አሉ ፣ በቀላሉ የሚዛመተውን እና የበለጠ ከባድ ምልክቶችን ሊያስከትል የሚችል የዳልታ ቫሪያንትን ጨምሮ። ክትባቶች እንደ ዳልታ ካሉ ቫሪያንት የበሽታ አይነት ይከላከላሉ።

## ልጆቹን እና ወጣቶቹን መከተብ መላውን ማህበረሰብ መጠበቅ ነው።

አንድ ሰው ከተከተበ በኋላ፣ ኮቪድ-19ን ወደ ሌሎች የማስራጨት ዕድሉ የበለጠ ይጠብባል። ለአቅመ ክትባት የደረሱ ልጆች ክትባት ሲወስዱ ክትባት በመውሰዳቸው፦

- ክትባት ያልወሰዱ ጓደኞቻቸው እና ቤተሰቦቻቸውን
- በሌላ ሕመም በመያዛቸው የተነሣ በኮቪድ-19 በሽታ ክፉኛ ለመጠቀት የሚችሉ አረጋውያንን መከላከል ይችላሉ።

ብዙ ልጆች እና አዎቂዎች ክትባት ሲወስዱ ፣ ትምህርት ቤቶችን እና የንግድ ቦታዎችን ክፍት ማድረግም እንዲሁ ቀላል ይሆናል።



## አስተማማኝና ውጤታማ

- በአሜሪካን ታሪክ ሌላ ምንም ዓይነት ክትባት ለአስተማማኝነቱ እንደዚህ ዓይነት ሙከራ አልተደረገበትም
- ክትባቱ ለልጆቹ፣ ለወጣቶች እና ለዓዎቂዎች እንዲሁም ለተለያዩ ዘር፣ ብሔርና የዕድሜ ክልል ላይ ሰዎች ጉዳት እንደማያደርስ ተረጋግጧል
- በክትባቱ የተነሣ ልጅዎ ወደፊት ልጆች እንዳይወልድ ያደርገዋል የሚል ምንም ዓይነት ማስረጃ የለም

## ለሁሉም ሰው ነፃ ነው።

- የኢሚግሬሽን ሁኔታ ምንም ደህን ምን እርስዎ እና ልጅዎ ነፃ ክትባት መውሰድ ይችላሉ።
- እርስዎ ወይም ልጅዎ ነፃ ክትባት ለመውሰድ መታወቂያ ማሳየት ወይም የጤና መድን መያዝ የለብዎትም።



# ምን እንደሚጠብቁ

እንዴ ልጅዎ ኮቪድ-19 ክትባት ከተከተበ በኋላ ትምህርት ቤት መከታተል፣ ስፖርቶችን መጫወት እና ጓደኞችን እና ቤተሰብን መጎብኘት ወደ መደበኛው እንቅስቃሴዎች በደህና መመለስ ይችላል።



## በቀጠሮው ላይ ፦

- ነርሲ ወይም ህኪሙ ለልጅዎ ክትባቱን ከመስጠቱ በፊት (ስለ ክትባቱ) ይነግሩዎታል። የሕክምና ባለሙያው የልጅዎን የህክምና ታሪክ (ገምግሞ) ጥያቄዎች ካሉዎት ይጠይቁዎታል።
- ልጅዎ አለርጂ (እንደሌለበት) ለማረጋገጥ ከ15-30 ደቂቃዎች መቆየት አለበት።



## መለስተኛ የጎንዮሽ ጉዳዮች የተለመዱ ናቸው

የጎንዮሽ ጉዳዮች ልጅዎ COVID-19 አለው ማለት አይደለም።

የጎንዮሽ ጉዳዮች ማለት ክትባቱ የልጅዎን አካል COVID-19 ን እንዴት እንደሚዋጋ ያሳያል ማለት ነው።

መለስተኛ የጎንዮሽ ጉዳዮች የሚከተሉትን ሊያካትቱ ይችላሉ፦

- ክትባቱ በሚሰጥበት ክንድ ቦታ ላይ ህመም ወይም አብጠት
- ድካም
- ራስ ምታት
- የጡንቻ ህመም
- ብርድ ብርድ ማለት
- ትኩሳት
- ማቅለሽለሽ



## ከባድ የጎንዮሽ ጉዳዮች በጣም አልፎ አልፎ ይከሰታሉ

ክትባቶቹ ጤናማ ናቸው። ልጅዎ ከክትባት ይልቅ በ ኮቪድ-19 ኢንፌክሽን በጠና ይታመማል።

- ጥቂት ቁጥር ያላቸው ወጣቶች እንደ የልብ መቆጣት (ማዮካርዲስ ወይም ፐርካርዲስ) ወይም የደም መርጋት የመሳሰሉ የጎንዮሽ ጉዳዮች አጋጥሟቸዋል።
- ከባድ የጎንዮሽ ጉዳዮች እጅግ በጣም አናሳ ናቸው
- ከባድ የጎንዮሽ ጉዳዮች ሊታከሙ የሚችሉ እና አብዛኛዎቹም ሰዎች ይሻሻላሉ
- የክትባቱ ጥቅም ከሚያስከትለው ማንኛውም አደጋ ሁሉ ይበልጣል

## ለበለጠ መረጃ ዶክተርዎን ይጠይቁ

ስለ ኮቪድ-19 ክትባቶች እና ልጅዎ ሊያስፈልጋቸው ስለሚችሏቸው ሌሎች ክትባቶች የበለጠ ለማወቅ የልጅዎን ሐኪም ወይም ነርስ ያነጋግሩ።

